

የኮቪድ-19 ምራቅ መመርመሪያ ጣቢያ ጉብኝት ግልባጭ፡ ምን እንደሚጠብቁ

ወደ ኮቪድ-19 ምራቅ መመርመሪያ ጣቢያ ሲሄዱ ምን እንደሚጠብቁ።

መጀመሪያ፣ የምራቅ ናሙናዎን ከመስጠቶ 30ደቂቃ በፊት ምንም እዳልበሉ፣ እንዳልጠጡ ፣ እንዳላጨሱ ወይም እንዳላገኙ እርግጠኛ ይሁኑ።

ይህ ውሃ መጠጣትንም ይጨምራል።

ካሎት ስማርት ስልክ፣ የአንፎራንስ ካርድ እና የሚጠቀሙበትን የኢሜል አድራሻ ይዘው ይምጡ።

ስማርት ስልክ ከሌሎት በቦታው ላይ መጠቀም የሚችሏቸው ሳኒታይዝ የተደረጉ ታብሌቶች አሉ።

ኢንፎራንስ ባይኖሩትም በነፃ መመርመር ይችላሉ።

ደረሰኝ አይደርሱትም።

የሚጠቀሙበት የኢሜል አድራሻ ከሌሎት ሰራተኞቹ ውጤቶች ደውለው ለመናገር ስልክ ቁጥሮን መጠቀም ይችላሉ።

ለቀጠሮ እንዲመዘገቡ ይበረታታሉ ነገር ግን በአካል መቅረብም ይቻላል።

ሲደርሱ ለመመዘገብ ወይም ቀጠሮ ለማሰያዝ በምልክቶቹ ላይ ያለውን አቅጣጫ ይከተሉ ።

ሰራተኞቹ ጭንብዎን ወደ አዲስ የቀዶ ጥገና ጭንብል እንዲቀይሩ ይጠይቁዎታል።

ይህ ተቋሙን ንጹህ አድርጎ ለማቆየት ይረዳል።

ሰራተኞቹ አስተርጓሚ እንደሚያስፈልጉት እና ስማርት ስልክ እንዳሉት ይጠይቁዎታል።

ከዛም መሳሪያ ይሰጡ እና ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ ያደርጋሉ።

ስማርት ስልኮን ጠረቤዛ ላይ ያለውን QR ኮድ ለማሰስ ይጠቀሙ።

ይህ መረጃዎን መሙላት ወደሚችሉበት የምርመራ ድረ ገጽ ይወስዱዎታል።

ምንም ዓይነት ጥያቄ ካሎት ሰራተኞቹ እርሶን ለመርዳት ይገኛሉ።

መረጃውን ከሞሉ ቡኃላ ድረገጹ የምራቅ ምርመራ ሂደት ደረጃዎችን አንድ በአንድ ያሳዩዎታል።

ከመስመሩ ትንሽ ያለፈ በቂ ምራቅ ማቅረብ ይኖርቦታል።

አረፋዎች አይቆጠሩም

ምን ያህል መሙላት እንዳለበት ለማወቅ ብልቃጡን ጠረቤዛው ላይ በመምታት አረፋውን ያስወግዱ።

ብልቃጡ እስከ መስመሩ ከሞላ ጥርቅሙን ወደ ማጥለያው ወስደው መክደኛውን በሰማያዊ ማቆያው ይዝጉ።

በእርሶ የምራቅ ናሙና እና በሰማያዊው ማቆያ መካከል ያለው መክፈያ እስኪሰበር ድረስ ያጥብቁ፤ ሰማያዊው ማቆያ እና ምራቁን ለማቀላቀር ብልቃጡን ይነቅንቁ።

ብልቃጡን ለ 5 ሰከንዶች ያነቃንቁ።

በመጨረሻም፡ ብልቃጡን ወደ ማስረከቢያ ጠረቤዛ ይውሰዱ እና የመመርመሪያ መሳሪያውን ማሸጊያው ይጣሉ።

ውጤትዎ በ48 ሰዓታት ውስጥ ኢሜል ይደረግሎታል።

ወይም ኢሜል ከሌሎት በሰጡት ስልክ ቁጥር ላይ ጥሪ ይደርሳታል።

ስለ ናሙና መሰብሰብ ሂደቱ ጥያቄዎች ካሎት በምራቅ መመርመሪያ ጣቢያው ላይ ያሉ ሰራተኞችን ይጠይቁ።

ስለ ተመረመሩ እና የህብረተሰባችንን ደህንነት ለማስጠበቅ ስለተባበሩን እናመሰግናለን!

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

11/9/20 (Amharic)

ይህንን መረጃ በተለያዩ ቅርጾች ለማግኘት፣ 651-201-4989 ይደውሉ